

Psa

Chapter 18

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

1
 ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ
 -ያ-መዝሙር ቃላት (17ር) -ለ-አግዚአብሔር ተናገረ የ -ለ-ዳዊት አግዚአብሔር -ለ-አገልጋይ -ለ-መሪ
[H1697](#) [H0853](#) [H3068](#) [H1696](#) [H1732](#) [H3068](#) [H5650](#) [H5329](#)

ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ
 -አና-አለ ሻውል -አና-ከ-አጅ ጠላቶች-ው ሁሉ -ከ-አጅ ጠላቶች (17ር) አግዚአብሔር አደገ -በ-ቀን ይህንን
[H0559](#) [H7586](#) [H3027](#) [H0341](#) [H3605](#) [H3709](#) [H0853](#) [H3068](#) [H5337](#) [H3117](#) [H2063](#)

ገሰገሳ ገሰገሳ ገሰገሳ
 ግምገማ-አን አግዚአብሔር እወድሃለሁ
[H2391](#) [H3068](#) [H7355](#)

አቤቱ ጉልበቴ ሆይ፡ እወድድሃለሁ።

2
 ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር
 ጋሻ-አን -በ-አርሱ እታመናለሁ አለት-አን አምላክ-አን -አና-አዳኝ-አን -አና-ምርክቢያ-አን አለት-አን አግዚአብሔር
[H4043](#) [H2620](#) [H6697](#) [H0410](#) [H6403](#) [H5553](#) [H3068](#)

ጠጠር ጠጠር ጠጠር
 መጋቢያ-አን ድኅነት-አን -አና-ቀንድ-የ
[H3468](#)

አግዚአብሔር ዓለቴ፡ አምባዬ፡ መድኃኒቴ፡ አምላኬ፡ በአርሱም የምተማመንበት ረዳቴ፡ መታመኛዬና የድኅነቴ ቀንድ መጠጧዬም ነው።

3
 ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር
 አድናለሁ ጠላቶች-አን -አና-ከ አግዚአብሔር እጮሃለሁ የሚመሰገን
[H3467](#) [H0341](#) [H3068](#) [H7121](#)

ምስጋና የሚገባውን አግዚአብሔርን እጠራለሁ፡ ከጠላቶቼም እድናለሁ።

4
 ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር
 አስፈራኝ በልያል -አና-ወንዞች-የ ሞት ገመዶች-የ አከባኝ
[H1204](#) [H1100](#) [H4194](#) [H0661](#)

የሞት ጣር ያዘኝ፡ የዓመፅ ፈሳሽም አስፈራኝ፤

5
 ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር
 ሞት ወገኖች-የ ቀደመኝ አከባኝ ሲኦል ገመዶች-የ
[H4194](#) [H4170](#) [H6923](#) [H5437](#) [H7585](#)

የሲኦል ጣር ከበበኝ፤ የሞት ወጥመድም ደረሰብኝ።

6
 ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር
 -ከ-ቤተ-መቅደስ-ው ይሰማል ጩኸት-አን አምላክ-አን -አና-ወደ አግዚአብሔር እጮሃለሁ -ለ-አኔ -በ-ጭንቀት
[H1964](#) [H8085](#) [H7768](#) [H0430](#) [H0413](#) [H3068](#) [H7121](#)

ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር ጠጠር
 -በ-ጠብቶች-ው መጣች ጠጠር ጠጠር -አና-ጩኸት-አን ድምጽ-አን
[H0241](#) [H0935](#) [H6440](#) [H7775](#)

በጨንቆች ጊዜ አግዚአብሔርን ጠራሁት፡ ወደ አምላኬም ጩኸሁ፤ ከመቅደሱም ቃሌን ሰማኝ፡ ጩኸቴም በፊቱ ወደ ጆርው ገባ።

הַרְחֵק	כִּי	וַיִּתְנַשֵּׁן	וַיִּזְנוּ	הַרְחֵק	וַיִּמְדוּ	הַרְחֵק	וַיִּתְנַשֵּׁן	וַיִּתְנַשֵּׁן	7
ተִּפְרָק	ምክንያቱም	-እና-ተነቀነቀ	ተንቀጠቀጡ	ተራሮች	-እና-መሰረቶች-የ	-ያ-ምድር	-እና-ተነቀነቀች	-እና-ተነቀነቀች	
H2734		H1607	H7264	H2022	H4146	H0776	H7493	H1607	

:יָלַד
-ለ-እርሱ

ምድርም ተንቀጠቀጡ ተናጠጡም፣ የተራሮችም መሠረቶች ተነቀነቁ፣ እግዚአብሔርም ተቈጥቶአልና ተንቀጠቀጡ።

מִמְּנַחֵם	בְּעֵרָה	עֲשִׂוּתָם	תִּנְאֻלָּהּ	מִפִּי	וְאֵשׁ	בְּאֵפוֹ	וַעֲשֵׂן	הַלְּעֵפֹת	8
-ከ-እርሱ	ነደዱ	ፍምምች	ትበላል	-ከ-አፍ-ው	-እና-እሳት	-በ-አፍንጨቱ-ው	ጢስ	ወጠ	
		H1513	H0398	H6310	H0784	H0639	H6227	H5927	

ከቀጣው ጢስ ወጣ፣ ከፊቱም የሚበላ እሳት ነደደ፤ ፍምም ከእርሱ በራ።

וַיִּזְנוּ	תַּחַת	וַיַּעֲרֹב	וַיִּרְדּוּ	וַיִּשְׁמְעוּ	וַיִּשְׁמְעוּ	8
አግሮች-ው	-ከ-ታች	-እና-ጨልማ	-እና-ወረደ	ሰማዖት	-እና-አዘናበጠ	
H7272	H8478	H6205	H3381	H8064	H5186	

ሰማዖችን ዝቅ ዝቅ አደረገ ወረደም፣ ጨልማ ከአግሩ በታች ነበረ።

וַיִּרְדּוּ	כַּנְפֵי	עַל	וַיִּדְבֹּק	וַיִּשְׁעַן	בְּרֹב	עַל	וַיִּרְכַּב	10
ነፋስ	ክንፊቶች-የ	-በ	-እና-ደረሰ	-እና-በረረ	ኪሩቢ	-በ	-እና-ተጨመረ	
H7307	H3671		H1675		H3742		H7392	

በኪሩቤልም ላይ ተቀምጦ በረረ፣ በነፋሱም ክንፍ በረረ።

וַיִּשְׁמְעוּ	עֲבִי	מִיָּם	וַיִּשְׁמְעוּ	וַיִּשְׁמְעוּ	וַיִּשְׁמְעוּ	וַיִּשְׁמְעוּ	וַיִּשְׁמְעוּ	11
ደመናዎች	ወፍራም-የ	ውሃ	ጨልማ-የ	ድንክጥን-ው	ዙሪያዎች-ው	ምስጢር-ው	ጨልማ	አደረገ
H7834	H5645	H4325	H2824	H5521	H5439		H2822	H7896

መሰወሪያውን ጨልማ አደረገ፤ በዙሪያውም ድንክጥ፤ በደመናት ውስጥ የጨልማ ወሳ ነበረ።

וַיִּשְׁמְעוּ	וַיִּתְנַשֵּׁן	וַיִּרְדּוּ	וַיַּעֲרֹב	עֲבִי	וַיִּנְדֹּד	וַיִּנְדֹּד	12
እሳት	-እና-ፍምምች-የ	በረዶ	አለፉ	ደመናዎች-ው	-በ-ፊት-ው	-ከ-ብርሃን	
H0784	H1513	H1259		H5645	H5048	H5051	

በፊቱ ካለው ብርሃን የተነሣ ደመናትና በረዶ የእሳት ፍምም አለፉ።

וַיִּשְׁמְעוּ	וַיִּתְנַשֵּׁן	וַיִּרְדּוּ	וַיִּקְלוּ	וַיִּתְּנוּ	וַיִּתְּנוּ	וַיִּתְּנוּ	וַיִּתְּנוּ	13
እሳት	-እና-ፍምምች-የ	በረዶ	ድምጽ-ው	ሰጠ	-እና-ልዑል	እግዚአብሔር	-በ-ሰማዖት	-እና-ነገደነገደ
H0784	H1513	H1259		H5414		H3068	H8064	H7481

እግዚአብሔርም ከሰማዖት አንኑድኑድ፣ ልዑልም ቃሉን ሰጠ።

וַיִּתְּנוּ	וַיִּתְּנוּ	וַיִּתְּנוּ	וַיִּתְּנוּ	וַיִּתְּנוּ	וַיִּתְּנוּ	14
-እና-አስቀዝአቸው	ብዙ	-እና-መብረቆች	-እና-በትናቸው	ፍለሞች-ው	-እና-ለከ	
H2000	H7232			H2671	H7971	

ፍለጻውን ለከ በተናቸውም፤ መብረቆችን አበዛ አወካቸውም።

וַיִּתְּנוּ	וַיִּתְּנוּ	וַיִּתְּנוּ	וַיִּתְּנוּ	וַיִּתְּנוּ	וַיִּתְּנוּ	וַיִּתְּנוּ	15	
ነፋስ	-ከ-ትንፋሽ	እግዚአብሔር	-ከ-ተገሰጸት-ሀ	ዓለም	መሰረቶች-የ	-እና-ተገለጡ	ውሃ	ትርጉሞች-የ
H7307	H5397	H3068	H1606	H8398	H4146	H1540	H4325	H0650

:ጥገና
አፍንጨቱ-ሀ
[H0639](#)

እቤቱ፣ ከዘለፍህ ከመዓትህም መንፈስ እስትንፋስ የተነሣ፣ የውጭ ምንጮች ታዩ፣ የዓለም መሠረቶችም ተገለጡ።

16 :םיב םימי ןישיני יקני םימרו ןילשי
 -ה-04 H4325 H4871 H3947 H4791 H7971
 -ה-04 H4325 H4871 H3947 H4791 H7971

האע ןאע ןאע ןאע: ה-04 ןאע ןאע:

17 :םיני ןאני ןי- ןישיני עי מאיבי יניני
 -ה-04 H0553 H8130 H5794 H0341 H5337
 -ה-04 H0553 H8130 H5794 H0341 H5337

ה-04 ןאע ןאע ןאע: ה-04 ןאע ןאע:

18 :לי עישיני יתני יתיי אידי ביוני יקני
 -ה-04 H3068 H1961 H0343 H3117 H6923
 -ה-04 H3068 H1961 H0343 H3117 H6923

ה-04 ןאע ןאע ןאע: ה-04 ןאע ןאע:

19 :בי עיני כני יקני למני יניני
 -ה-04 H4800 H3318
 -ה-04 H4800 H3318

ה-04 ןאע ןאע ןאע: ה-04 ןאע ןאע:

20 :לי ישיב יתיי ככר כצדקי יתני ינמני
 -ה-04 H7725 H3027 H1252 H6664 H3068 H1580
 -ה-04 H7725 H3027 H1252 H6664 H3068 H1580

ה-04 ןאע ןאע ןאע: ה-04 ןאע ןאע:

21 :מאלי ישיבתי ולי יתני ירבי שמתני כני
 -ה-04 H0430 H7561 H3808 H3068 H1870 H8104
 -ה-04 H0430 H7561 H3808 H3068 H1870 H8104

ה-04 ןאע ןאע ןאע: ה-04 ןאע ןאע:

22 :מני אסיר לי יתני לניני משיפני כלי כני
 -ה-04 H5493 H3808 H2708 H5048 H4941 H3605
 -ה-04 H5493 H3808 H2708 H5048 H4941 H3605

ה-04 ןאע ןאע ןאע: ה-04 ןאע ןאע:

23 :מעוני ישיבתי עמי תמי יתיי
 -ה-04 H5771 H8104 H8549 H1961
 -ה-04 H5771 H8104 H8549 H1961

ה-04 ןאע ןאע ןאע: ה-04 ןאע ןאע:

24 :עניני לניני יתיי ככר כצדקי לי יתני ישיב
 -ה-04 H5048 H3027 H1252 H6664 H3068 H7725
 -ה-04 H5048 H3027 H1252 H6664 H3068 H7725

ה-04 ןאע ןאע ןאע: ה-04 ןאע ןאע:

25 :מתני ממי גבי עמי תתני קסיר עמי
 H8552 H8549 H1399 H2623
 H8552 H8549 H1399 H2623

ה-04 ןאע ןאע ןאע: ה-04 ןאע ןאע:

26 :תתני עקני ועמי תתני נבי עמי
 H6617 H6141 H1305 H1305
 H6617 H6141 H1305 H1305

ከንጹሕ ጋር ንጹሕ ሆነህ ትገኛለህ፤ ከጠማማም ጋር ጠማማ ሆነህ ትገኛለህ።

כִּי- 27
אֶתָּהּ עַם- עֲנִי תוֹשִׁיעַ וְעֵינַי תִּמְצָא
አንተ ሕዝብ ደሃ ታድናለህ -እና-ዓይኖች
ጠገኛለህ
H8213 H3467 H6041

አንተ የተጠቃውን ሕዝብ ታድናለህ፤ የትዕቢተኞችን ዓይን ግን ታዋርዳለህ።

כִּי- 28
אֶתָּהּ תֹּאֲרֶה גֵרִי יְהוּדָה וְאַל-יִהְיֶה
አንተ ታብራለህ ማህጸን-አን ማህጸን-አን እግዚአብሔር
ጸብራል ያብራል -እና-አን
H2822 H5050 H0430 H3068 H0215

አንተ ሙብራቴን ታብራለህ፤ እግዚአብሔር አምላኬ ጨለማዬን ያብራል።

כִּי- 29
בְּ- אֶרֶץ גֵּרִים וְ- אֶל-בְּנֵי- אֱדוּמִים
-በ-አንተ አሰባላሽ ሰራዊት ስራዊት
H1801 H0430 H1416 H7323

በአንተ ከጥፋት እድፈህና በአምላኬም ቅጥሩን እዘልላለሁ።

כִּי- 30
אֶל- תְּמִים וְ- רֶכֶץ אֲמַרְתָּ- וְ- מִגְּ-
-ያ-አምላክ ጎጆ ማህጸን-አን ማህጸን-አን ጠገኛለህ
H2620 H3605 H1931 H4043 H6884 H3068 H1870 H8549 H0410

የአምላኬ ማህጸን ፍጹም ነው፤ የእግዚአብሔር ቃል የነጠረ ነው፤ በእርሱ ለሚታመኑት ሁሉ ጋሻ ነው።

כִּי- 31
אֶל-יִהְיֶה מִ- מְ- אֶל-
አምላክ-አን ማህጸን-አን ማህጸን-አን ማህጸን-አን
H0430 H2108 H6697 H4310 H3068 H1107 H0433 H4310

ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ ማን ነው? ከአምላካችን በቀር አምላክ ማን ነው?

כִּי- 32
אֶל- תְּמִים וְ- רֶכֶץ אֲמַרְתָּ-
-ያ-አምላክ ጎጆ ማህጸን-አን ማህጸን-አን ጠገኛለህ
H1870 H8549 H5414 H2428 H0247 H0410

ኃይልን የሚያስታጥቀኝ ማህጸንም የሚያቃድ፤

כִּי- 33
אֶל-יִהְיֶה מִ- מְ- אֶל-
አምላክ-አን ማህጸን-አን ማህጸን-አን ማህጸን-አን
H5975 H1116 H0355 H7272

አግሮቼን እንደ ብሔር አግሮች የሚያረታ በኮረብቶችም የሚያቆመኝ እግዚአብሔር ነው።

כִּי- 34
אֶל- תְּמִים וְ- רֶכֶץ אֲמַרְתָּ-
-ያ-አምላክ ጎጆ ማህጸን-አን ማህጸን-አን ጠገኛለህ
H2220 H5154 H7198 H5181 H4421 H3027 H3925

እጆቼን ሰልፍ ያስተምራል፤ በክንደም የናሰ ቀስት እገትራለሁ።

כִּי- 35
אֶל- תְּמִים וְ- רֶכֶץ אֲמַרְתָּ-
-ያ-አምላክ ጎጆ ማህጸን-አን ማህጸን-አን ጠገኛለህ
H6037 H5582 H3225 H3468 H4043 H5414

ለደጎንነቴም መታመኛን ሰጠኸኝ፤ ቀኝህም ትረዳኛለች፤ ትምህርትህም ለዘላለም ታጠናኛለች፤ ተግሣጽህም ታስተምረኛለች።

כִּי- 36
אֶל- תְּמִים וְ- רֶכֶץ אֲמַרְתָּ-
-ያ-አምላክ ጎጆ ማህጸን-አን ማህጸን-አን ጠገኛለህ
H7166 H4571 H3808 H8478 H6806 H7337

አረማመዴን በበታቼ አሰፋህ፤ አግሮቼም አልተንሸራተቱም።

37 :כְּלֹוֹתַי -דַּע בּוֹשׁוּב -אֲלֵךְ וְאִשְׁמַנְי אֲזִיבִי אֶרְדָּרְךָ
 መገመሪያ-አቻቸው -እስከ እመለሳም -እና-እይ -እና-እይባቸዋለሁ ጠላቶች-እን እእድናቸዋለሁ
[H3615](#) [H5704](#) [H7725](#) [H3808](#) [H5381](#) [H0341](#) [H7291](#)

ጠላቶቼን አሳድዳቸዋለሁ እይዛቸዋለሁም፤ እስካጠፋቸውም ድረስ አልመለስም።

38 :רַגְלֵי תַּחַת יְפֹלֵי קוּמ יִבְלֵי -אֶל- מִצַּקְמֶךָ
 እግሮች-እን -ከ-ታች ይወድቃሉ መቆም ቼሉ -እና-እይ እመታቸዋለሁ
[H7272](#) [H8478](#) [H5307](#) [H3201](#) [H3808](#) [H4272](#)

እስጨንቃቸዋለሁ መቆምም አይችሉም፤ ከእግራም በታች ይወድቃሉ።

39 :יְחַתְּךָ קָמִי תִּכְרִיעַ לִמְלַחְמֶךָ הִלַּךְ וְתִרְנְנִי
 -ከ-ታች-እን ተነሽዎች-እን ታዘንብላቸዋለሁ -ለ-ጠርብ ግምባር -እና-አሰጥፅህኝ
[H8478](#) [H3766](#) [H4421](#) [H2428](#) [H0247](#)

ለሰልፍም ኃይልን ታስታጥቀኛለህ፤ በበላዬ የቆሙትን ሁሉ በበታቼ ታስገዛቸዋለህ።

40 :מִצַּמְיָךָ וְאִשְׁמַנְי עָרְךָ לִי נִתְּנָה וְאִיבִי
 አጥፋቸዋለሁ -እና-ጠላቶች-እን ጉርበት -ለ-እኔ ሰጠህኝ -እና-ጠላቶች-እን
[H6789](#) [H8130](#) [H6203](#) [H5414](#) [H0341](#)

የጠላቶቼን ጀርባ ሰጠኸኝ፤ የሚጠሉኝንም አጠፋሃቸው።

41 :עָנְנִי אֲלֵךְ הִהָיֵה -לִי מוֹשִׁיעַ -אִי- וְיִשְׁעֵי
 መለሰቸዋለሁም -እና-እይ እግዚአብሔር -በ አዳኝ -እና-የለም ይጨኸታሉ
[H3808](#) [H3068](#) [H3467](#) [H0369](#) [H7768](#)

ጮኹ የሚረዳቸውም አልነበረም፤ ወደ እግዚአብሔርም ጮኹ አልሰማቸውም።

42 :עָרְךָ תִּזְוִיחַ טִבְעֶךָ רַחֵ -בְּנִי- -עַל- כַּעֲפָר מִשְׁאֲקֶיךָ
 አድርግላቸዋለሁ መንገዶች-የ -እንደ-ጨቃ ነፋስ ፊት-የ -በ -እንደ-አፋር -እና-እደቀቃቸዋለሁ
[H7324](#) [H2351](#) [H2916](#) [H7307](#) [H6440](#) [H6083](#) [H7833](#)

እንደ ትቢያ በነፋስ ፊት እፈጫቸዋለሁ፤ እንደ አደባባይም ጭቃ እረግጣቸዋለሁ።

43 :עֲבֹדֵי יִדְעֵךָ -לֵאלֹהֵי עַם גּוֹיִם שִׁבְלֵךָ מִשְׁמִינֵי עַם מִיְבֵי תִּפְלֹטֵי
 ያገለግሉኛል የማውቀው አይ ሕዝብ አሕዛብ -ለ-ራስ ትያዘኛለሁ ሕዝብ -ከ-ጠብዎች-የ ታድነኛለሁ
[H5647](#) [H3045](#) [H3808](#) [H7379](#) [H6403](#)

ከሕዝብ ክርክር ታድነኛለህ፤ የአሕዛብም ራስ አድርገህ ትሾመኛለህ፤ የማላውቀው ሕዝብም ይገዛልኛል።

44 :לִי -יְכַשְׁבֵּנִי כָּרִי בְּנִי- לִי וְשִׁמְעֵנִי אֵן לְשִׁמְעֵךָ
 -ለ-እኔ ይውሸታሉ እንግዳ ልጆች-የ -ለ-እኔ ይሰማሉ ጠብት -ለ-ሰሚዕት
[H3584](#) [H5236](#) [H8085](#) [H0241](#)

በጆሮ ሰምተው ተገዙልኝ፤ የባዕድ ልጆች ደለሉኝ።

45 :מִמְנַחֲמֵי וְיִחַנְנִי יִבְלֵי נֶכְרִי בְּנִי-
 -ከ-ምርክቢያዎች-አቻቸው -እና-ይነቀጣሉ ደረግፋሉ እንግዳ ልጆች-የ
[H4526](#) [H2727](#) [H5236](#)

የባዕድ ልጆች አረጁ፤ በመንገዳቸውም ተሰናከሉ።

46 :עֲשֵׂי אֲלֵהֶי וְיִרְוֵי צִוִּי וּבְרַחֲמֶיךָ יִהְיֶה -תִּי-
 ድግነት-እን አምላክ-የ -እና-ይከብራል አለት-እን -እና-የተባረከ እግዚአብሔር ሕያው
[H3468](#) [H0433](#) [H6697](#) [H1288](#) [H3068](#)

እግዚአብሔር ሕያው ነው፤ አምላኬም ቡሩክ ነው፤ የመድኃኔቴም አምላክ ከፍ ከፍ ይበል።

47 :תַּחַת עֲמִים וַיְדַבֵּר לִי נִקְמֹת תִּנְוֹתַי הָאֵל
 -ከ-ታች-እን ሕዝቦች -እና-የሚያገዳዙ -ለ-እኔ በቀሎች የሚሰጥ -ያ-አምላክ
[H8478](#) [H1696](#) [H5360](#) [H5414](#) [H0410](#)

በቀሌን የሚመልሰልኝ አምላክ አሕዛብን በበታኛ ያስገዛልኛል።

ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	48
ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	
H5337	H2555	H0376				H0637	H0341	H6403	

ከጠላቶቼ የሚታደገኝ እርሱ ነው፤ በእኔም ላይ ከቆሙ ከፍ ከፍ ታደርገኛለሁ፤ ከግፊት ሰው ታደነኛለሁ።

ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	49
ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	
H2167	H8034	H3068				H3034		

አቤቱ፣ ስለዚህ በአሕዛብ ዘንድ አመሰግንሃለሁ፤ ለስምህም እዘምራለሁ።

ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	50
ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	ጠቅላይ	
H2233	H1732	H4899			H4428	H3444	H1431	H1431	

ጠቅላይ ጠቅላይ
 ጠቅላይ ጠቅላይ
[H5769](#) [H5704](#)

የንጉሠን መድኃኒት ታላቅ ያደርጋል፤ ቸርነቱንም ለቀባው ለዳዊትና ለዘሩ ለዘላለም ይሰጣል።